

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፸፱
አዲስ አበባ መስከረም ፳ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

26th Year No.79
ADDIS ABABA 18th September, 2020

<u>ማውጫ</u>	<u>Content</u>
አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፩/፪ሺ፲፪ ዓ.ም	Proclamation No.1221/2020
የ፪ሺ፲፫ በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የበጀት አዋጅ.....ገጽ ፲፪ሺ፯፻፹፪	2013 Fiscal Year Federal Government Budget ProclamationPage 12,782
አባሪ..... ገጽ ፲፪ሺ፯፻፺	Annex..... Page 12,790

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፩/፪ሺ፲፪ ዓ.ም.

የፌዴራል መንግስት የበጀት አዋጅ

በ፪ሺ፲፫ በጀት ዓመት በፌዴራል መንግስት ለሚከናወኑ ሥራዎችና አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን በጀት አፅድቆ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ወቅት ሥራ ላይ ማዋል አስፈላጊ በመሆኑ፤

የፌዴሬሽን ምክር ቤት በወሰነው ቀመር መሠረት የፌዴራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠው የድጋፍ በጀት መጠን መወሰን ስለሚኖርበት፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ ፶፭/፩/ እና /፲፩/ መሠረት የሚከተለው ታውጏል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

አንቀጽ ፩ አዋጭ ርዕስ

ይህ አዋጅ “የ፪ሺ፲፫ በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የበጀት አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፩/፪ሺ፲፪ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡”

PROCLAMATION NO. 1221/2020

FEDERAL GOVERNMENT BUDGET PROCLAMATION

WHEREAS, it has become necessary to approve and disburse on time the budgetary appropriation for undertakings by the Federal Government during the 2013 (E.C.) Fiscal Year;

WHEREAS, the subsidy budget that may be appropriated to the Regions has to be decided on the basis of the formula developed by the House of Federation;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) and (11) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART I
GENERAL

Article 1 Short Title

This Proclamation may be cited as the "2013 Fiscal Year Federal Government Budget Proclamation No.1221/2020".

አንቀጽ ፪ ጠቅላላ የተፈቀደ በጀት

ከሐምሌ ፩ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ ፴ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም. በሚፈፀመው በአንድ የበጀት ዓመት ጊዜ ውስጥ የፌዴራል መንግስት ከሚያገኘው ገቢ እና ከሌላ ገንዘብ ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘው ወንጠረዥ ውስጥ ለተጠቀሱት ሥራዎችና አገልግሎቶች ቀጥሎ እንደተመለከተው፡-

ሀ) ለመደበኛ ወጪዎች	ብር 133,321,561,063
ለ) ለካፒታል ወጪዎች	ብር 160,329,788,483
ሐ) ለክልሎች የሚሰጥ ድጋፍ	ብር 176,361,602,899
መ) ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ	ብር 6,000,000,000
ጠቅላላ ድምር	ብር 476,012,952,445

/አራት መቶ ሰባ ስድስት ቢሊዮን አስራ ሁለት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሃምሳ ሁለት ሺህ አራት መቶ አርባ አምስት ብር/ ለፌዴራል መንግስት ወጪ ሆኖ እንዲከፈል በዚህ አዋጅ ተፈቅዷል፡፡

ክፍል ሁለት

የበጀት አስተዳደር

አንቀጽ ፫ የፌዴራል መንግሥት አካላት ሥልጣን

፩/ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግስት አካላት የበላይ ኃላፊዎች ለየመስሪያ ቤቶቻቸው ስራና አገልግሎት በዚህ አዋጅ የተፈቀደላቸውን በጀት በሚጠይቁበት ጊዜ የገንዘብ ሚኒስትሩ ከፌዴራል መንግስት ገቢና ከሌላ ምንጭ እንዲከፍል ተፈቅዶለት ታዟል፡፡

፪/ በፌዴራል መንግስት ስር የሚተዳደሩት ሆስፒታሎች ለበጀት ዓመቱ የተፈቀደላቸውን ጠቅላላ የበጀት መጠን ሳያልፉ ፶ ፕርሰንት ለምሳ በመቶ የሚሆነውን ያለፈውን በጀት ዓመት ትክክለኛ ገቢያቸውን ከዘመኑ በጀት ዓመት ገቢያቸው እንደአስፈላጊነቱ ወጪ እያደረጉ እንዲሰሩበት ለመፍቀድ የገንዘብ ሚኒስትሩ ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡

Article 2 Total Budget Appropriated

The Federal Budget is hereby appropriated for the fiscal year commencing on Hamle 1, 2012 E.C. and ending on Sene 30, 2013 E.C. from Federal Government revenues and other funds for the undertakings set forth in the Schedule here to:

a) For Recurrent Expenditure	Birr 133,321,561,063
b) For Capital Expenditure	Birr 160,329,788,483
c) For Subsidy Appropriation to Regions	Birr 176,361,602,899
d) Support for Achievement of Sustainable Development Goals	Birr 6,000,000,000
Grand Total	Birr 476,012,952,445

(Four Hundred Seventy Six Billion Twelve Million Nine Hundred Fifty Two Thousand Four Hundred FortyFiveBirr)

PART II

BUDGET ADMINISTRATION

Article 3 Powers of the Federal Government Organs

1/ The Minister of Finance is hereby authorized and directed, upon the request of the heads of the concerned Federal Government Organs, to disburse out of the Federal Government revenues and other funds the amounts appropriated herein for undertakings of their respective organs.

2/ The Minister of Finance is hereby authorized to allow Federal Government Hospitals, to retain and expend within their total budgetary appropriations, receipts from the current fiscal year up to an amount not exceeding 50% (Fifty Percent) of their receipt for the previous fiscal year.

፫/ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለካፒታልም ሆነ ለመደበኛ ተጨማሪ ስራዎች ከውጭ ብድር እንደዚሁም ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ የሚያገኙትን እርዳታ በስራ ላይ ማዋልና ይህንኑ ሂሳብ በመስሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ፕሮግራም፣ ንዑስ ፕሮግራም፣ ፕሮጀክት እና ዋና ዋና ተግባር ስር መዝገቦ በተጨማሪ በጀት በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብ ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡፡

፬/ የጉምሩክ ኮሚሽን በብድር ወይም በእርዳታ በተገኘ ገንዘብ ተገዝተው ወይም በዓይነት ተሰጥተው የፌዴራል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ወደ አገር ለሚያስገቧቸው ዕቃዎችና መሣሪያዎች ሊከፈል የሚገባውን ቀረጥ ወስኖና መዝገቦ በመያዝ ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል፡፡ በዚህ ዓይነት የተመዘገበውን የቀረጥ ሂሳብም ለሚመለከተው መስሪያ ቤት ያሳውቃል፡፡

፭/ ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ /፬/ በተደነገገው መሠረት የግብር፣ የታክስ እና የቀረጥ ሂሳብ ማስታወቂያው የደረሰው መስሪያ ቤት ይህንኑ ሂሳብ በመስሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ፕሮግራም፣ ንዑስ ፕሮግራም፣ ፕሮጀክት እና ዋና ዋና ተግባር ስር መዝገቦ በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብ ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለበት፡፡

አንቀጽ ፬ የበጀት ዝውውር

፩/ ከካፒታል ወጪ ወደ መደበኛ ወጪ ማዘዋወር አይቻልም፡፡

፪/ መስሪያ ቤቶች በሚያስተዳድሯቸው ፕሮግራሞች መካከል በሚደረግ ዝውውር በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ተጠይቆ ለገንዘብ ሚኒስቴር በማቅረብ ዝውውሩ መፈቀድ ይኖርበታል፡፡

፫/ በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ባሉ ንዑስ ፕሮግራሞች፣ ፕሮጀክቶች ወይም ዋና ዋና ተግባራት መካከል የሚደረግ ዝውውር በመንግስት መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ እየተፈቀደ ይፈፀማል፡፡ የመንግስት መስሪያ ቤቱ ክፍያ ከመፈፀሙ በፊት ዝውውሩን ለገንዘብ ሚኒስቴር ያሳውቃል፡፡

3/ Public bodies are hereby authorized to record on their appropriate budgetary head, program, sub program, project and main activity as the case may be, and undertake all acts necessary for the utilization of any additional loan or aid in kind and/or cash obtained from foreign or local sources for carrying out capital project or recurrent programs, and report to the Ministry of Finance within one month from the end of the Budget year.

4/ The Customs Commission shall assess and record duties and taxes payable on goods imported by federal public bodies, purchased with the proceeds of loans, or grants, or acquired in kind and allow such goods to enter into the country. The Commission shall notify the assessment, thus recorded to the public body concerned.

5/ The Public body, which received the notification, mentioned under Sub-Article 4 above shall record the amount of taxes and duties under its heading program, sub program, project and main activity and shall, within one month from the end of the budget year, communicate to the Ministry of Finance the taxes and duties payable on goods for which budget for the payment of the tax not already been appropriated.

Article 4 Budget Transfer

1/ No transfer shall be allowed from the capital expenditure to the recurrent expenditure.

2/ Request for budget transfer between programs administered by public bodies shall be made by the head of the public body and presented to the Ministry of Finance for approval.

3/ Budget transfer under program within sub programs, projects or main activities shall be made upon approval by the head of the public body. The public body shall notify such transfer to the Ministry of Finance before payment is effected.

አንቀጽ ፭ የዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

፩. የዘላቂ ልማት ግቦችን ለማስፈጸም እንዲቻል ለክልሎች የካፒታል ፕሮጀክት ብቻ የሚውል የካፒታል ወጪዎች ድጋፍ ይደረጋል።

፪. በዚህ አንቀጽ መሠረት ለክልሎች የካፒታል ወጪዎች የሚደረገው ድጋፍ ጥቅም ላይ የሚውለው የገንዘብ ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በሚያደርገው ስምምነት ለሚወሰኑ ዘርፎች እና የገንዘብ ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በመመካከር በሚዘረጋው ሥርዓት መሠረት ይሆናል።

ክፍል ሶስት
የተፈቀደ በጀት

አንቀጽ ፮ ለፌዴራል መንግስት ብር

ሀ) ለመደበኛ ወጪ	133,321,561,063
ለ) ለካፒታል ወጪ	160,329,788,483
ድምር	<u>293,651,349,546</u>

(ሁለት መቶ ዘጠና ሶስት ቢሊዮን ስድስት መቶ ሃምሳ አንድ ሚሊዮን ሶስት መቶ አርባ ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ አርባ ስድስት ብር)

አንቀጽ ፯ ለክልሎች ድጋፍ

ሀ) ከመንግስት ግምጃ ቤት	169,805,651,960
ለ) ከውጭ አገር ብድር	5,268,396,570
ሐ) ከውጭ አገር እርዳታ	1,287,554,369
ድምር	<u>176,361,602,899</u>

(አንድ መቶ ሰባ ስድስት ቢሊዮን ሶስት መቶ ስድሳ አንድ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሁለት ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ብር)

፯.፩ ለትግራይ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	8,944,332,027
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	1,383,413,750
ሐ/ ከውጭ አገር እርዳታ	72,594,413
ድምር	<u>10,400,340,190</u>

(አስር ቢሊዮን አራት መቶ ሚሊዮን ሶስት መቶ አርባ ሺህ አንድ መቶ ዘጠና ብር)

Article 5 Support for Achievement of Sustainable Development Goals

1. Capital expenditure support shall be provided for Regions to finance only capital projects that help achieve the Sustainable Development Goals.
2. The support for capital expenditure to be provided to the Regions under this Article shall be utilized for financing specific sectors to be determined in an agreement signed between the Ministry of Finance and the Regional Governments and in accordance with the mechanism established by the Ministry of Finance in consultation with the Regions.

PART III
BUDGET APPROPRIATION

Article 6 For the Federal Government Budget Birr

a) Recurrent Expenditure	133,321,561,063
b) Capital Expenditure	<u>160,329,788,483</u>
Total	<u>293,651,349,546</u>

(Two Hundred Ninety Three Billion Six Hundred Fifty One Million Three Hundred Forty Nine Thousand Five Hundred Forty Six Birr)

Article 7 Subsidies to Regions

a) Domestic Source	169,805,651,960
b) External Loan	5,268,396,570
c) External Assistance	<u>1,287,554,369</u>
Total	<u>176,361,602,899</u>

(One Hundred Seventy Six Billion Three Hundred Sixty One Million Six Hundred Two Thousand Eight Hundred Ninety Nine Birr)

7.1 The State of Tigray

a) Domestic Source	8,944,332,027
b) External Loan	1,383,413,750
c) External Assistance	<u>72,594,413</u>
Total	<u>10,400,340,190</u>

(Ten Billion Four Hundred Million Three Hundred Forty Thousand One Hundred Ninety Birr)

፯.፪ ለአፋር ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	5,102,535,023
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>106,258,903</u>
ድምር	<u>5,208,793,926</u>

(አምስት ቢሊዮን ሁለት መቶ ስምንት ሚሊዮን ሰባት መቶ ዘጠና ሶስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ ስድስት ብር)

፯.፫ ለአማራ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	37,087,788,430
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>167,161,508</u>
ድምር	<u>37,254,949,938</u>

(ሰላሳ ሰባት ቢሊዮን ሁለት መቶ ሃምሳ አራት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ አርባ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ስምንት ብር)

፯.፬ ለኦሮሚያ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	59,171,893,321
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>263,549,959</u>
ድምር	<u>59,435,443,280</u>

(ሃምሳ ዘጠኝ ቢሊዮን አራት መቶ ሰላሳ አምስት ሚሊዮን አራት መቶ አርባ ሶስት ሺህ ሁለት መቶ ሰማንያ ብር)

፯.፭ ለሱማሌ ክልል ብር

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	17,051,657,591
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>161,509,093</u>
ድምር	<u>17,213,166,684</u>

(አስራ ሰባት ቢሊዮን ሁለት መቶ አስራ ሶስት ሚሊዮን አንድ መቶ ስድሳ ስድስት ሺህ ስድስት መቶ ሰማንያ አራት ብር)

፯.፮ ለቤንሻንጉል/ጉሙዝ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	3,050,063,244
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>106,258,903</u>
ድምር	<u>3,156,322,147</u>

(ሶስት ቢሊዮን አንድ መቶ ሃምሳ ስድስት ሚሊዮን ሶስት መቶ ሃያ ሁለት ሺህ አንድ መቶ አርባ ሰባት ብር)

7.2 The State of Afar

a) Domestic Source	5,102,535,023
b) External Assistance	<u>106,258,903</u>
Total	<u>5,208,793,926</u>

(Five Billion Two Hundred Eight Million Seven Hundred Ninety Three Thousand Nine Hundred Twenty Six Birr)

7.3 The State of Amhara

a) Domestic Source	37,087,788,430
b) External Assistance	<u>167,161,508</u>
Total	<u>37,254,949,938</u>

(Thirty Seven Billion Two Hundred Fifty Four Million Nine Hundred Forty Nine Thousand Nine Hundred Thirty Eight Birr)

7.4 The State of Oromia

a) Domestic Source	59,171,893,321
b) External Assistance	<u>263,549,959</u>
Total	<u>59,435,443,280</u>

(Fifty Nine Billion Four Hundred Thirty Five Million Four Hundred Forty Three Thousand Two Hundred Eighty Birr)

7.5 The State of Somalia Birr

a) Domestic Source	17,051,657,591
b) External Assistance	<u>161,509,093</u>
Total	<u>17,213,166,684</u>

(Seventeen Billion Two Hundred Thirteen Million One Hundred Sixty Six Thousand Six Hundred Eighty Four Birr)

7.6 The State of Benshangul/Gumuz

a) Domestic Source	3,050,063,244
b) External Assistance	<u>106,258,903</u>
Total	<u>3,156,322,147</u>

(Three Billion One Hundred Fifty Six Million Three Hundred Twenty Two Thousand One Hundred Forty Seven Birr)

፯.፯ ሰደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	27,617,466,586
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	153,466,052
ድምር	<u>27,770,932,638</u>

(ሃያ ሰባት ቢሊዮን ሰባት መቶ ሰባ ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ሁለት ሺህ ስድስት መቶ ሰላሳ ስምንት ብር)

፯.፰ ለጋምቤላ ሕዝቦች ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	2,187,680,144
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	106,258,903
ድምር	<u>2,293,939,047</u>

(ሁለት ቢሊዮን ሁለት መቶ ዘጠና ሶስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ሺህ አርባ ሰባት ብር)

፯.፱ ለሐረሪ ሕዝብ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	1,269,651,919
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	41,170,393
ድምር	<u>1,310,822,312</u>

(አንድ ቢሊዮን ሶስት መቶ አስር ሚሊዮን ስምንት መቶ ሃያ ሁለት ሺህ ሶስት መቶ አስራ ሁለት ብር)

፯.፲ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	-
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	3,884,982,820
ሐ/ ከውጭ አገር እርዳታ	=
ድምር	<u>3,884,982,820</u>

(ሶስት ቢሊዮን ስምንት መቶ ሰማንያ አራት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰማንያ ሁለት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ብር)

፯.፲፩ ለድሬዳዋ አስተዳደር ብር

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	1,418,217,028
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	99,577,229
ድምር	<u>1,517,794,257</u>

(አንድ ቢሊዮን አምስት መቶ አስራ ሰባት ሚሊዮን ሰባት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ሁለት መቶ ሃምሳ ሰባት ብር)

7.7 The State of the Southern Nations, Nationalities & Peoples

a) Domestic Source	27,617,466,586
b) External Assistance	153,466,052
Total	<u>27,770,932,638</u>

(Twenty Seven Billion Seven Hundred Seventy Million Nine Hundred Thirty Two Thousand Six Hundred Thirty Eight Birr)

7.8 The State of the Gambela Peoples

a) Domestic Source	2,187,680,144
b) External Assistance	106,258,903
Total	<u>2,293,939,047</u>

(Two Billion Two Hundred Ninety Three Million Nine Hundred Thirty Nine Thousand Forty Seven Birr)

7.9 The State of the Harari People

a) Domestic Source	1,269,651,919
b) External Assistance	41,170,393
Total	<u>1,310,822,312</u>

(One Billion Three Hundred Ten Million Eight Hundred Twenty Two Thousand Three Hundred Twelve Birr)

7.10 Addis Ababa City Government

a) Domestic Source	-
b) External Loan	3,884,982,820
c) External Assistance	=
Total	<u>3,884,982,820</u>

(Three Billion Eight Hundred Eighty Four Million Nine Hundred Eighty Two Thousand Eight Hundred Twenty Birr)

7.11 Dire Dawa Administration Birr

a) Domestic Source	1,418,217,028
b) External Assistance	99,577,229
Total	<u>1,517,794,257</u>

(One Billion Five Hundred Seventeen Million Seven Hundred Ninety Four Thousand Two Hundred Fifty Seven Birr)

፯.፲፪ ለሲዳማ ክልል

ሀ/ ከመንግስት ግምጃ ቤት	6,904,366,647
ለ/ ከውጭ አገር እርዳታ	<u>9,749,013</u>
ድምር	<u>6,914,115,660</u>

(ስድስት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ አስራ አራት ሚሊዮን አንድ መቶ አስራ አምስት ሺህ ስድስት መቶ ስድሳ ብር)

አንቀጽ ፳ የዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

፳.፩ ለትግራይ ክልል

ብር

ከመንግስት ግምጃ ቤት	361,800,000
---------------	-------------

(ሶስት መቶ ስድሳ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

፳.፪ ለአፋር ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት	181,200,000
---------------	-------------

(አንድ መቶ ስምንያ አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሺህ ብር)

፳.፫ ለአማራ ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት	1,296,000,000
---------------	---------------

(አንድ ቢሊዮን ሁለት መቶ ዘጠና ስድስት ሚሊዮን ብር)

፳.፬ ለኦሮሚያ ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት	2,067,600,000
---------------	---------------

(ሁለት ቢሊዮን ስድሳ ሰባት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ ብር)

፳.፭ ለሱማሌ ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት	598,800,000
---------------	-------------

(አምስት መቶ ዘጠና ስምንት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

፳.፮ ለቤንሻንጉል/ጉሙዝ ክልል

ብር

ከመንግስት ግምጃ ቤት	109,800,000
---------------	-------------

(አንድ መቶ ዘጠኝ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

7.12 The State of Sidama

a) Domestic Source	6,904,366,647
b) External Assistance	<u>9,749,013</u>
Total	<u>6,914,115,660</u>

(Six Billion Nine Hundred Fourteen Million One Hundred Fifteen Thousand Six Hundred Sixty Birr)

Article 8. Support for Achievement of Sustainable Development Goals

8.1 The State of Tigray

Birr

Domestic Source	361,800,000
-----------------	-------------

(Three Hundred Sixty One Million Eight Hundred Thousand Birr)

8.2 The State of Afar

Domestic Source	181,200,000
-----------------	-------------

(One Hundred Eighty One Million Two Hundred Thousand Birr)

8.3 The State of Amhara

Domestic Source	1,296,000,000
-----------------	---------------

(One Billion Two Hundred Ninety Six Million Birr)

8.4 The State of Oromia

Domestic Source	2,067,600,000
-----------------	---------------

(Two Billion Sixty Seven Million Six Hundred Thousand Birr)

8.5 The State of Somalia

Domestic Source	598,800,000
-----------------	-------------

(Five Hundred Ninety Eight Million Eight Hundred Thousand Birr)

8.6 The State of Benshangul/Gumuz

Birr

Domestic Source	109,800,000
-----------------	-------------

(One Hundred Nine Million Eight Hundred Thousand Birr)

፳.፯ ለደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት 965,280,000

(ዘጠኝ መቶ ስድሳ አምስት ሚሊዮን ሁለት መቶ ሰማንያ ሺህ ብር)

፳.፰ ለጋምቤላ ሕዝቦች ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት 79,800,000

(ሰባ ዘጠኝ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

፳.፱ ለሐረሪ ሕዝብ ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት 45,600,000

(አርባ አምስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ ብር)

፳.፲ ለድሬዳዋ አስተዳደር

ከመንግስት ግምጃ ቤት 52,800,000

(ሃምሳ ሁለት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

፳.፲፩ ለሲዳማ ክልል

ከመንግስት ግምጃ ቤት 241,320,000

(ሁለት መቶ አርባ አንድ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሃያ ሺህ ብር)

የገቢና የወጪ በጀትን ዝርዝር የሚያሳይ ሠንጠረዥ ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዟል።

አንቀጽ ፱ ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ አዋጅ ከሐምሌ ፩ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ መስከረም ፳ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም.

ሳህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

8.7 The State of the Southern Nations, Nationalities & Peoples

Domestic Source 965,280,000

(Nine Hundred Sixty Five Million Two Hundred Eighty Thousand Birr)

8.8 The State of the Gambela Peoples

Domestic Source 79,800,000

(Seventy Nine Million Eight Hundred Thousand Birr)

8.9 The State of the Harari People

Domestic Source 45,600,000

(Forty Five Million Six Hundred Thousand Birr)

8.10 Dire Dawa Administration

Domestic Source 52,800,000

(Fifty Two Million Eight Hundred Thousand Birr)

8.11 The State of Sidama

Domestic Source 241,320,000

(Two Hundred Forty One Million Three Hundred Twenty Thousand Birr)

Schedules showing the detailed revenue and expenditure budget appropriated are attached to this Proclamation.

Article 9 Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of 8th day of July, 2020.

Done at Addis Ababa, on this 18th day of September, 2020

SAHLEWORK ZEWDE

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA